

ገላቲያ

(የሐዋርያው የጳውሎስ መልዕክት ወደ ልስጥራን፣ ደርቤን፣ ኢቆንዮን እና በጵስድያ አንጻራዎች ለሚኖሩ ሰዎች 45-47 ዓ.ም. ሐዋ. ሥራ 14-15)



መመልከት
ምን አያለሁ?



መተርጎም
ምን ማለቱ ነው?



ማዛመድ
እንዴት ሊተገበር ይቻላል?

የጥናት ክፍል፡ ገላቲያ ምዕራፍ 1

መግቢያ፡ ገላትያ ሀገር የሚኖሩ ምእመናን ወንጌልን ስምተው ነፃነትን አግኝተው ደስ ብሎቸው ሳሉ፣ በክስቶስ ያገኙትን ነጻነት የሚያጣምም እና የሚያናውጥ ሌላ ወንጌል ሰሙ። የሚያናውጥ ወንጌልም እንዲህ የሚል ነበር “ሰው ለመዳን እምነት ብቻ በቂ አይደለም የሙሴን ስርአት መጠበቅ ይኖርበታል እምነት ላይ ህግን ጨምሮ መፈጸም ይኖርበታል የሚል ነበር” ስለዚህ ነው ጳውሎስ ይህን ማስጠንቀቂያ የሚልከባቸው 5፣ ላይ “በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን፤ እንግዲህ ጸንታችሁ ቁሙ እንደ ገናም በባርነት ቀንበር አትያዙ።



በገላቲያ ሀገር የሚገኙ አብያተ ክርስቲያን የትኞቹ ናቸው? (ሐዋ 13-14) በዚህ ክፍል ውስጥ ጳውሎስ የተዘዋወረባቸው ሥፍራዎችና በዚያም የተደረጉትን ነገሮች ተናገሩ (ሐዋ 14፡20-22)

የጳውሎስ ወደምትሆን አንጻራዎች፡ -በምኩራብ ሰበኩ፣ ስደት ተነስቶባቸው ወደ ኢቆንዮን መጡ **ኢቆንዮን፡-** ረጅም ወራት ተቀመጡ ወደ ሊቃኑ ከተሞች ሸሹ (ልስጥራን ደርቤን) **ልስጥራን፡-** እግሩ የሰለለ ሰው ተፈወሰ ህዝቡም አማልክት ሰው መስለው ወርደዋል አሉ ሊያመልኩአቸው ወደዱ መስዋዕት ሊያቀርቡም መጡ በርናባስን ዲያ ጳውሎስ ሄርሜን ተባልከፍተኛ ስደት ተነስቶባቸው ጳውሎስን ወገሩት የሞተም መስሎአቸው ከከተማ ወደ ውጭ ጎተቱት እርሱ ግን ተነስቶ ወደ ከተማ ገባ **ደርቤን፡-** ደርቤን-አገልግለው በልስጥራን ወደ ኢቆንዮን ወደ ጵስዲያ አንጻራዎች ተመለሱ (ሐዋ 14፡20-22)-**በቆጵሮስ** በኩልም ወደ ስሪያዋ አንጻራዎች ተመለሱ (ወደ አጥቢያ ቤተክርስቲያናቸው ተመለሱ)



የመወያያ ጥያቄዎች፡-

1. ጳውሎስ ስለ ራሱ ማንነት የተናገረበት ዋና ምክንያት ለምን ነበር?
2. በዚህ የመጀመሪያ ሚሲዮናዊነት ጉዞ የነበሩ እነማን ናቸው ? (ፊልጵስዩስ 3፡5-6) የእነዚህን ሰዎች ሕይወትና አገልግሎት ባጭሩ ተናገሩ ?
3. የገላቲያ ሰዎች በመጀመሪያ የሰሙት ወንጌልን አሁን በሰሙት ሌላ ትምህርት መካከል ያለው ልዩነት ተነጋገሩ።
4. ወንጌል ጳውሎስን ከዚህ ክፉ ዓለም እንዴት አዳነው? ክፉ ዓለም ሲል ምን ማለቱ ነበር? (ቁ.4)
5. ወንጌል ሰምታችሁ ከዚህ ክፉ ዓለም ከመዳናችሁ በፊት እንዴት ትኖሩ ነበር (ቁ.13)
6. ወንጌል ሲጠምድ ትክክል ሲሆን ምልክቱ ወይ መለያው ምንድን ነው?
7. ያንን ልዩ ወንጌል ከሚሰሙት ይልቅ የሚሰበኩትን የተረገሙ ኢንዲሆኑ የሚያደርግ ምን ይሆን?
8. ከተቀበላችሁ ወንጌል ምን ዓይነት ነበር ክርሱ የተለየ ወንጌል ሰምታችሁ ይሆን?
9. የምንሰብከው ወንጌል ሰውን ወይን ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያስደስት መሆኑ በምን ይታወቃል?
ከክርስቶስ ፀጋ ወደ ልዩ ወንጌል የወሰዳቸው ነገር ምን ነበር እነዚህ የበለጠባቸው ሆኖ የተገኘው ለምን ይሆን ?

ከሕይወት ጋር ማዛመድ እና መተግበር (Application)



ወንጌል ለእኔ ምንድር ነው ከምን አዳኝኝ ? ማን ነው በህይወቴ እና አገልግሎቴ ላይ ተፅእኖ እያደረገ ያለው? በዛሬው ጥናት ምን አዲስ ነገር ተማርኩ? መንፈስ ቅዱስ ምን እንዳደርግ አሳስበኝ? የኔ ድርሻ መንድር ነው?..... በዚህ ሳምንት ምን ላድርግ?